

ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ስፕናት ብቻ የሚውል መረጃ

የመረጃ ስብሰባው ስም	የቀበሌው ስም _____	የቤተሰብ መስደ ቁጥር: _____
የተቆጣጣሪው ስም	የቤት ቁጥር _____	የእናት መስደ ቁጥር: _____
የተቆጣጣሪው ፊርማ:		የህፃኑ/ኗ መስደ ቁጥር: _____
የመጀመሪያው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ አልሆኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተደዘበት ቀን:
የሁለተኛው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ አልሆኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተደዘበት ቀን:
የሦስተኛው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ አልሆኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተደዘበት ቀን:
ቃስ መጠይቅ የተካሄደበት ቀን/ወር/ ዓም	----- /-----/-----	መጠይቅ የተጀመረበት ሰዓት:
የህፃን ጾታ		0 . ወንድ 1 . ሴት
ህፃኑ/ኗ በሕይወት አስ		0 . የሰም 1 . አስ

እድሜና የትምህርት ደረጃ	
1. እድሜዎ ስንት ነው	----- አመታት
2. ትምህርት ስስንት አመታችን ያሕል ተምረዋል	----- አመታት

ክፍል ሀ: ዕድሜን ያገናዘበ የህፃኑ/ኗ አጠቃላይ ዕድገትን በተመለከተ	
ስለ ልጅዎ እንዳንደ ጥያቄዎችን መጠየቅ እጅምራለሁ:: በአሁኑ ጊዜ ልጅዎ ቀጥሎ የምዘረዘርዎትን ድርጊቶች ያሰምንም አገዛ በራሱ/ሷ ማድረግ መቻል አለመቻሉ/ሷን እንዲነግሩኝ እፈልጋለሁ::	
3. የልጅዎ የትውልድ ቀን መቼ ነበር /ወረም ሞምር ይመዘገብ/	----- /-----/----- ቀን ወር ዓም
4. የልጅዎ ዕድሜ በወራት ሲሰላ ስንት ነው	----- ወር

ሶሳል	አዎ	የሰም		አይቻለሁ	አሳየሁም	
የሴቶችን ፈገግታ ተከትሎ/ሳ ፈገግ ይላል/ትላለች				2	3	
በራሱ/ሷ ጊዜ ፈገግ ይላል/ትላለች	1	0		2		
መጫዎቻ ስማግኘት ይሞክራል				2	3	
እጁ/ጃን በማወዛወዝ ደህና ሁኑ ይላል	1	0		2		
ከፈታኝ ሰው ጋር ኳስ ይጫወታል/ትጫወታለች	1	0		2		

በስነ/ኩባዬ... መጠጣት ይችላል/ትችላለች				2	3	
አንዳንድ ድርጊቶችን ሴሎች እንደሚያደርጉት ሰማድረግ ይሞክራል/ትሞክራለች	1	0		2		
በቤት ውስጥ ሰማገዝ ይሞክራል/ትሞክራለች	1	0		2		
ልብሱን/ሷን ማውሰቅ ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
መልበስ ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
እጁን/ጁን መታጠብ ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
የገደኛን ስም መጥራት ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
ልብስ ያልጸገደች መልበስ ይችላል/ትችላለች	1	0		2		

ፈይን ሞተር	አዎ	የሰም		አይቻለው	አላየውም	
የሚቀሳቀሱ ነገሮችን ተከትሎ ከመሃል አሰፍ ብሎ ይከተላል				2	3	
የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን ተከትሎ ከቀኝ ወደ ግራ ወይም ከግራ ወደ ቀኝ 180 ዲግሪ ይከተላል/ትከታተላለች				2	3	
የሚንከሻከሽ/የሚንቀጠቀጠ መጫወቻ/ዕቃዎችን ይይዛል/ትይዛለች				2	3	
ዕቃዎችን ለመያዝ ይጣጣራል/ትጣጣራለች/ትሞክራለች				2	3	
ትናንሽ ዕቃዎችን በእጁ/ጁ አጥብቆ/ቃ /ጨምድዶ/ዳ/ ይይዛል/ትይዛለች				2	3	
ሁለት ኩቦችን ያጋጫል				2	3	
ጡቦችን በመጠጫ ዕቃዎች ውስጥ መክተት ይችላል/ትችላለች				2	3	
2 ጡቦችን ደራርቦ/ባ ማስቀመጥ ይችላል/ትችላለች				2	3	
4 ጡቦችን ደራርቦ/ባ ማስቀመጥ ይችላል/ትችላለች				2	3	
6 ጡቦችን ደራርቦ ማስቀመጥ ይችላል/ትችላለች				2	3	
8 ጡቦችን ደራርቦ ማስቀመጥ ይችላል/ትችላለች				2	3	

ሯ	አዎ	የሰም		አይቻለው	አላየውም	
የደወል/ሴላ ድምፅ/ በሰማ/ች ጊዜ ወደ ድምፁ አቅጣጫ ይመለከታል/ትመለከታለች ወይም ዓይኑን ያንቀሳቅሳል				2	3	
ድምፅ ሰማውጣት ይጣጣራል/ትጣጣራለች	1	0		2		
ቀጭን ድምፅ ያሰማል (የደስታ/የጫወታ)	1	0		2		
ይስቃል/ለች/	1	0		2		
የሴሎች ስዎችን የንግግር ድምጽ ለመድገም ይሞክራል/ትሞክራለች	1	0		2		
ማማ እና ባባን የሚሉትን ቃላት ሳይሰይ ይጠቀማል	1	0		2		
ሰይቶ/ታ ማማ እና ባባ ይላል/ትላለች/	1	0		2		
እስከ 2 ቃላት መናገር ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
እስከ 3 ቃላት መናገር ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
እስከ 6 ቃላት መናገር ይችላል/ትችላለች	1	0		2		
ሰሰዕል ስያሜ ይሰጣል/ትሰጣለች				2	3	

6 የሰውነት ክፍሎችን ሰይቶ/ታ መጠቀም ይችላል/ትችላለች /ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ዓይን፣ አፍ፣ እጅ እና እግር/				2	3	
እስከ አራት የሚደርሱ የተሰደዩ ስዕሎችን ሰይቶ/ታ መጠቀም ይችላል/ትችላለች /ሰው፣ ዶሮ፣ በሬ እና በግ/				2	3	
በከፊል ንግግር/ሯን ይረዳታል፡ መረዳት የሚቻል ንግግር ይናገራል/ትናገራለች				2	3	
ሙሉ በሙሉ መናገር የሚችል/የምትችል				2	3	
አራት የቀሰም አይነት መጥራት ይችላል/ትችላለች				2	3	
የኩባዎን ጥቅም ቢጠየቅ/ብትጠየቅ መመስሰ ይችላል/ትችላለች				2	3	
የወንበርን ጥቅም ቢጠየቅ/ብትጠየቅ መመስሰ ይችላል/ትችላለች				2	3	

ገሮስ ሞተር	አዎ	የሰም		አይቻልም	አሳየውም	
በደረቱ/ቷ ከተኛበት/ችበት ሜንቅሳቱን/ቷን ያነሳል/ታነሳለች				2	3	
ቀና ይሳል/ትሳለች ሜንቅሳቱን/ቷን በ45 ዲግሪ በደረቱ/ቷ ከተኛበት/ችበት ቀና ያደርጋል/ታደርጋለች/				2	3	
ሜንቅሳቱ/ቷን በ90 ዲግሪ በደረቱ/ቷ ከተኛበት/ችበት ቀና ያደርጋል/ታደርጋለች/ ያንጋጥማል/ታንጋጥማለች/				2	3	
ስመቀመጥ ይጣጣራል				2	3	
ያስ ድፈፍ መቀመጥ ይችላል				2	3	
ዕቃዎችን በመደገፍ ይቆማል/ትቆማለች				2	3	
ስመቆም ይፍጨረጨራል/ትፍጨረጨራለች				2	3	
ያሰምንም ድጋፍ በራሱ/ሷ ጊዜ ስ2 ሲኩንዶች ያህል ይቆማል/ትቆማለች				2	3	
ያሰምንም ድጋፍ ይቆማል				2	3	
መራመድ ይችላል/ትችላለች				2	3	
ወደኃሳ መራመድ ይችላል/ትችላለች				2	3	
መሮጥ ይችላል/ትችላለች				2	3	
ኳስን ወደፊት መምታት/መሰጋት ይችላል/ትችላለች				2	3	
ደረጃዎችን ይወጣል/ትወጣለች				2	3	
ኳስን ከሜንቅሳቱ/ቷ በላይ ወደፊት ይወረውራል/ትወረውራለች				2	3	
ሁለት አግሮቹን አንስቶ መዘሰል ይችላል				2	3	
በአንድ አግሮ/አግሮዋ ከ 1 ሲኩንድ በላይ መቆም ይችላል/ትችላለች				2	3	
በአንድ አግሮ/አግሮዋ ከ 2 ሲኩንድ በላይ መቆም ይችላል/ትችላለች				2	3	
ሁለቱንም አግሮቹን ወደ ፊት እንጣጥ ማስት ይችላል/ትችላለች				2	3	

ክፍል ስ: ለህፃኑ የሚደረግ እንክብኝቤን በተመለከተ እሴት ደግሞ ስለ ልጅዎ አመጋገብ አንዳንድ ጥያቄዎችን እጠይቀዎታሁ::			
	የሰም	አዎ	
1. (ስም)ን ጡት አጥብተው ያውቃሉ	0 → 5	1	
2. (ስም)ን ጡት ማጥባት የሚጀምሩት ክፍለዓመት ክስንት ጊዜ በኃላ ነው	ደቂቃ		
	ሰዓታት		
	ቀናት		
	የሰም	አዎ	
3. ስ (ስም) ጡት ከማስጀመርዎ በፊት የሰጡት ፈሳሽ ወይም ሲሳ ምግብ /ስምሳሴ:ቅቤ/ ነበር	0	1	
4. ክትናንት በዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ እሁን ባለው ጊዜ (ስም)ን ጡት አጥብተዎታል/ታል	0	1	
ከሚከተሉት የትኞችን ስ(ስም) ተሰጥቶት/ቷት ያውቃል	የሰም	አዎ	
5. ቫይታሚን ወይም ተጨማሪ ንጥረ-ነገሮች:መድሃኒቶች	0	1	
6. የመጠጥ ውሃ	0	1	
7. ጣፋጭ ነገር የተደባለቀበት ውሃ	0	1	
8. ጭማቂ ወይም ሻይ	0	1	
9. የተቀመመ/የተዘጋጀ/ የህፃናት ምግብ	0	1	
10. የታሽገ የዳቂቅ ወተት ወይም የእንስሳ ትኩስ ወተት	0	1	
11. አጥሚት	0	1	
12. ፈሳሽ ያልሆኑ ምግቦች /ስምሳሴ:- ንፍሮ፣ገንፎ፣ ድንች.../	0	1	
13. ህይወት አድን ንጥረ ነገር /ኦ አር እስ/ ወይም ስምስም	0	1	
14. ማንኛውንም ዓይነት ሥጋ ወይም ዓሣ	0	1	
15. ባለፉት 2 ሳምንታት ውስጥ (ስም) ተቅማጥ ነበረው/ነበራት	0 አልነበረውም→21		1.አዎ

(ስም) ተቅማጥ በያዘው ወቅት ከሚከተሉት የትኞች ነገሮች ተደርገውለ/ታል				
16. የእናት ጡት	0 አልተሰጠም		1.ተሰጥቷል	
17. ሲሎች ፈሳሾች	0 አልተሰጠም		1.ተሰጥቷል	
18. ፈሳሽ ያልሆኑ ምግቦች	0 አልተሰጠም		1.ተሰጥቷል	
19. በተቅማጡ ወቅት (ስም) የጠባው/ችው የእናት ጡት ክሊሳው ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አሳውቅም
20. በተቅማጡ ወቅት (ስም) የጠባው/ችው ሲሎች ፈሳሾች ክሊሳው ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አሳውቅም
21. በተቅማጡ ወቅት ስ(ስም) ደሰጥ የነበረው ምግብ ክሊሳው ጊዜ ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አሳውቅም
22. ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ (ስም) ትኩሳት ነበረው/ራት	0.አልነበረውም→27		1.አዎ	99 ፍቃደኛ አይደሉም

በትኩሳቱ ወቅት ከሚከተሉት የትኞች ስ(ስም) ተሰጥተዋል				
23. የእናት ጡት	0.አስተሳሰብ	1.አዎ	99	
24. ሴቶች ፈሳሾች	0.አስተሳሰብ	1.አዎ	99	
25. ፈሳሽ ያልሆኑ ምግቦች	0.አስተሳሰብ	1.አዎ	99	
26. በትኩሳቱ ወቅት (ስም) የጠባቂ/ችው ጡት ከሌላው ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር?	1. ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3. ደበልጥ ነበር	88.አላውቅም
27. በትኩሳቱ ወቅት (ስም) የተሰጣት/የተሰጠው ሴቶች ፈሳሾች ከሌላው ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር?	1. ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3. ደበልጥ ነበር	88.አላውቅም

28. በትኩሳቱ ጊዜ ስ(ስም) የተሰጣት/የተሰጠው አጠቃላይ ምግብ ከሌላው ጊዜ ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ከሌላው ጊዜ ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.ከሌላው ጊዜ ደበልጥ ነበር	88.አላውቅም
28. (ስም) ባለፉት 2 ሣምንታት ውስጥ ያሰጣት/ሰው ነበር	0.አስተሳሰብ/ችም→33			1.አዎ
ስ(ስም) በሳሰ/ሲ ወቅት ከሚከተሉት የትኞችን ነገሮች ተሰጥተውታል/ዋታል				
30. የእናት ጡት	0.አስተሳሰብ/ችም			1.አዎ
31. ሴቶች ፈሳሾች	0.አስተሳሰብ/ችም			1.አዎ
32. ፈሳሽ ያልሆኑ ምግቦች	0.አስተሳሰብ/ችም			1.አዎ
33. በሣሱ ወቅት (ስም) ጊዜ ያጠቡት/ቧት ጡት ከሌላው ጊዜ ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አላውቅም
34. በሣሱ ወቅት (ስም) ጊዜ የነበረው ሴቶች ፈሳሾች ከሌላው ጊዜ ሲነፃፀር ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አላውቅም
35. በሣሱ ወቅት (ስም) ጊዜ ያሰጠው/ጣት የነበረው ምግብ ከወትሮው ሲነፃፀር:- ምን ያህል ነበር	1.ያነሰ ነበር	2.እኩል ነበር	3.የበለጠ ነበር	88.አላውቅም

USE OF SERVICES	
የአገልግሎቶችን አጠቃቀም በተመለከተ	
አሁን ስለ እርግዝናዎ የሚያመሳክቱ ጥያቄዎች መጠየቅ እጅምራሁ::	
36. ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ ስንት ጊዜ አርግዘው ያውቃሉ ?	_____ እርግዝና
37. ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ ስንት ልጆች ወልደዋል ?	_____ ልጆች
38. የመጨረሻ ልጅዎት በስንት ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው/የተወለደችው ?	_____ ዓመተ ምህረት
39. በጠቅላላ ስንት ልጆች አሉዎት ?	_____ ልጆች
40. ከልጆችሽ ውስጥ ስንትቶ በጤና ጣቢያ ተወልደዋል (ስምሳሴ በጤና ጣቢያ: በጤና ማዕከል : በሆስፒታል)	_____ ልጆች

	የሰም	አዎ	ፍቃደኛ አይደሉም
41. ሞት የተወለደ ልጅ ኖሮዎት ያውቃል ወይ?	0	1	99
42. በተወለደ/በተወለደች በአንድ ወሩ ውስጥ የሞቱ ልጆች ነበሮት?	0	1	99
43. የጤና ህክምና ዋስትና አሉት ?	0	1	99

These questions are about the health care facilities nearest you

ከዚህ በታች ያሉት ጥያቄዎች ባካባቢዎ ስላሉ የህክምና ጣብቆች የሚመሰክቱ ናቸው

	እጅግ በጣም ጥሩ	በጣም ጥሩ	ጥሩ	መደበኛ	የደክመ	ፍቃደኛ አይደሉም
44. ስእርሶ የሚቀርቡት የጤና ጣቢያ በየት ይገኛል?						ስፍራ/ቦታ
45. ከ 0 እስከ 99 ባለው መሰከያ፣ ጤና ጣቢያው ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም					
46. ስእርሶ የሚቀርቡት የጤና ማዕከል በየት ይገኛል?						ስፍራ/ቦታ
47. ከ 0 እስከ 99 ባለው መሰከያ፣ ጤና ማዕከሉ ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም					
48. ስእርሶ የሚቀርቡት ሆስፒታል በየት ይገኛል?						ስፍራ/ቦታ
49. ከ 0 እስከ 99 ባለው መሰከያ፣ ሆስፒታሉ ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም					
50. ከ 0 እስከ 99 ባለው መሰከያ፣ ዛሬ ጤናዎትን በምን ያክል መጠን ያዩታል??	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም					

These questions are about your last pregnancy

ስለመጨረሻ እርግዝናዎ በተመለከተ

51. ባለፈው ባረገዙ ጊዜ፣ ስንት ጊዜ ወደ ጤና ባለሙያ ጋር ስመታዩት ሂደው ያውቀሱ?	1. ሂጂ እሳውቅም 2. እንዲ 3. ሁለት ጊዜ 4. ሦስት ጊዜ 5. ከሦስት ጊዜ በላይ 99. እሳውቅም	
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--

መልሱ የሰም ከሆነ ወደ ጥያቄ ቁጥር 55 ያምሩ

52. በነፍስ ጡር በሆኑ ጊዜ የጤና አገልግሎት የት ነው ያገኙት?	1 ስም (ቦታ) _____ 2 እቤት 3 አዋጣጅ ቤት 99 አሳቅም	
-------------------------------------------	--------------------------------------------------	--

53. የመጨረሻ ልጅዎን ስትውልጁ የት ቦታ ነው የወለድኸው	1 ቤት 2 ሲሳ ሰው ቤት/አዋጣጅ ቤት 3 የመንግስት ጤና ጣቢያ 4 የመንግስት ጤና ማዕከል 5 የመንግስት ሆስፒታል 6 የሚሸን ጤና ጣቢያ 7 የሚሸን ጤና ማዕከል 8 የሚሸን ሆስፒታል 9 የግል ጤና ጣቢያ 10 የግል ጤና ማዕከል 11 የግል ሆስፒታል 12 ሲሳ(ዘርዘር) 99 አሳቅም	
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

54. ከተዘረዘሩት ውስጥ የትኛው ቦታ ነው?? የቦታ ስም	የቦታ ስም 99 አሳቅም	
----------------------------------------	-------------------	--

ክፍል ሐ: የጭንቀትና ድብርትን በተመለከተ
 ስላሰፈው ህይወትዎ እና በጽሁፍ ሰዓት ስላሉት እንዲያደርጉ የጭንቀትና ድብርት ምልክቶች ልንጠይቅዎ እንፈልጋለን። እርስዎ በግልጽ የሚሰጡን መረጃ ተገቢ የሆነ የህክምና እና እንዲደረግልዎት ይረዳል። ስጥዎቻችን የሚሰጡን መልስ ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ነው። ቀጥሎ የተዘረዘረት የጭንቀት ወይም የድብርት ምልክቶች በብዙ ሰዎች ዘንድ እንዲታዩ የተሰመዱ ናቸው። እያንዳንዱን ጥያቄ በጥንቃቄ ካዳመጡ በኋላ ላሰፈው ሳምንት /ዛሬን ጨምሮ/ ምን ያህል እርሶን እንዳወከዎት ይግለጹ።

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ እይደሉም	
55. ባሰፈው ሳምንት ያለምንም ምክንያት ድንገት ውስጥዎን ፍርሃት ፍርሃት ይሰው ነበር	0	1	2	3	99	
56. ባሰፈው ሳምንት በፍርሃት ስሜት የተነሳ ምን ያህል እስከዎል	0	1	2	3	99	
57. ባሰፈው ሳምንት የድካም፣ የመዘሰፍሰፍ ወይም ራስዎን የመክበድ ስሜትዎ ምን ያህል እሳስቦታል	0	1	2	3	99	
58. ባሰፈው ሳምንት የመረበሽ ወይም የመፍራት ስሜትዎ ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
59. ባሰፈው ሳምንት ልብዎ በህይወት ወይም ቶሎ ቶሎ መምታት ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
60. ባሰፈው ሳምንት ሰውነትዎ በፍርሃት ይንቀጠቀጥብዎ ነበር	0	1	2	3	99	
61. ባሰፈው ሳምንት የሰውነትዎ መጨናነቅ ስሜትዎ ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
62. ባሰፈው ሳምንት የራስ ምታት መኖር ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
63. ባሰፈው ሳምንት በአጋጣም መሸበር ወይም ከፍተኛ ፍርሃት ስሜትዎ ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
64. ባሰፈው ሳምንት ተረጋግቶ ያሰመቀመጥ ወይም ሰረፍት የማጣት ስሜትዎ ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ እይደሉም	
65. ባሰፈው ሳምንት ብርታት/አቅም የማጣት ስሜትዎ ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
66. ባሰፈው ሳምንት በሆነ ባልሆነው ራስዎን ይወቅሱ ነበር	0	1	2	3	99	
67. ባሰፈው ሳምንት በቀላሉ እልቅስ/ሽ እልቅስ/ሽ የሚል ስሜት ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
68. ባሰፈው ሳምንት የፍትዎት ስሜት ማጣት ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
69. ባሰፈው ሳምንት የምግብ ፍላጎት ማጣት ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
70. ባሰፈው ሳምንት የእንቅስፍ ማጣት ችግር ምን ያህል እሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	

71. ባሰፈው ሳምንት የተስፋ መቀረጥ ስሜትዎስ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር።	0	1	2	3	99	
72. ባሰፈው ሳምንት አዝነው ወይም ተክዘው ነበር።	0	1	2	3	99	
73. ባሰፈው ሳምንት የብቸኝነት ስሜትስ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር።	0	1	2	3	99	
74. ባሰፈው ሳምንት ህይወትዎን የማጥፋት ሀሣብ ይመጣብዎ ነበር።	0	1	2	3	99	
75. ባሰፈው ሳምንት በስራዎ ደሁን በሌላ ጉዳይ የመጠመድ ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር።	0	1	2	3	99	
76. ባሰፈው ሳምንት ሰነገሮች አብዝተው ይጨነቁ ነበር።	0	1	2	3	99	
77. ባሰፈው ሳምንት ሰነገሮች ሁሉ ለምንም ዓይነት ፍላጎት ማጣት ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር።	0	1	2	3	99	
78. ማንኛው ነገር የሚገኘው ወይም የሚሳካው በድካም ነው እያሉ ምን ያህል ተጨንቋለሁ	0	1	2	3	99	
79. ባሰፈው ሳምንት የዋጋ-ቢሰነት ስሜትስ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር።	0	1	2	3	99	

ክፍል ሙ: ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን በተመለከተ				
	የሰም	አዎ	ፍቃደኛ እይደሉም	
80. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ ቤትዎ ውስጥ በቂ ምግብ አይኖርም ብለው ተጨንቀው ያውቀሱ ወይ?	0	1	99	
81. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ እርሶ ወይንም ቤተሰብዎ ተጨማሪ የምግብ መግዣ ገንዘብ ሳይኖርብ ወይም ሳይኖራችሁ ምግብ ያስቀበት ጊዜ ነበረ ወይ?	0	1	99	
82. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ በምግብ ወይንም በገንዘብ እጥረት ምክንያት የሚበሉትን የምግቦች እይነት ቁጥር ቀንሰው ያውቃሉ ወይ?	0	1	99	
83. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ ልጆችዎ በምግብ ወይንም በገንዘብ እጥረት ምክንያት በቂ ምግብ ያልበሉበት ጊዜ ነበረ ወይ?	0	1	99	
84. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ በገንዘብ ወይም በምግብ እጥረት ምክንያት እርሶ ወይንም ቤትዎ ውስጥ ያሉ በቀን የሚበሉት ጊዜዎች ቀንሰው ያውቃሉ ወይ?	0	1	99	
85. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ በገንዘብ ወይም በምግብ እጥረት ምክንያት ሙሉ ቀን ያልበሉበት ጊዜ ነበረ ወይ?	0	1	99	
86. ባሰፈው ሰዓት ወራት ውስጥ ምግብ ለመግዣት ገንዘብ ወይንም ምግብ ጠይቀው ያውቀሱ ወይ?	0	1	99	
87. የግልዎ የሆነ ቤት አለዎት።	0	1	99	
88. ለእርሻ ወይም አትክልት የሚሆን የግል ደዘታ መራት አለዎት።	0	1	99	
89. በቤትዎ ብስክሌት አለ	0	1	99	
90. ራዲዮስ አለ	0	1	99	

91. ቢታችሁ እሴትከረክ አሰው።		0	1	99	
92. የቢታችሁ ወሰን ምንድን ነው።	1. አፈር	2. ጣውሳ		3. ስራ/ሲሚንት	

ክፍል ሠ: አስጨናቂ ገጠመኞችን በተመለከተ፣ ከዚህ በፊት ቃስ መጠይቅ ስተደረጉ ባሰፈው 6 ወር ውስጥ የሚከተሉት ሁኔታዎች ተከስተው እንደሆነ ደጠይቁ ከዚህ በፊት ቃስ መጠይቅ ሳስተደረጉ በሂወት ዘመናቸው የሚከተሉት ሁኔታዎች አጋጥመዎቸው እንደሆነ ደጠይቁ

	የሰም	አዎ	ፍቃደኛ አይደሉም	
93. መጠሰዎ ማጣት	0	1	99	
94. ምግብ ወይም ውሃ ማጣት	0	1	99	
95. ምንም ዓይነት ህክምና ያስተደረጉት ህመም ነበረብዎ	0	1	99	
96. የግል ንብረትዎ መውደም ወይም መወረስ	0	1	99	
97. በጦርነት ወይም ውጊያ ውስጥ መሳተፍ/በተሰደም በሰምብና መደፍ የታገዘ/	0	1	99	
98. በአደገኛ ሁኔታ አካባቢውን እንዲሰቁ መገደድ	0	1	99	
99. ተደባዳቢው ያውቃሉ	0	1	99	
100. ተገደው ተደፍረውስ ያውቃሉ	0	1	99	
101. የጠሰፋ ጋብቻ ተፈጽሞብዎታል	0	1	99	
102. የተሰደዩ ፃታዊ ጥቃቶችን ደርሶቦት ያውቃል	0	1	99	
103. በጩቤ መወጋት ወይም በሰላ ስሰት /ሰምሳሴ ገጅራ/ መቅረጥስ	0	1	99	
104. በእስር ወይም ምርኮ የተነሳ አካላዊና አዕምሮአዊ ስቃይ ደርሶቦታል	0	1	99	
105. በጦርነት ወይም በፍንዳታ የተነሳ ከባድ የአካል ጉዳትን ደርሶብዎታል	0	1	99	
106. እስር ቤት ታስረው ያውቃሉ	0	1	99	
	የሰም	አዎ	ፍቃደኛ አይደሉም	
107. የግዳጅ ስራ /ስክ እንደ እንስሳ ወይም እንደ ባሪያ/ እንዲሰሩ ተደርገው ያውቃሉ	0	1	99	
108. በግዳጅ ወይም በስርቆት ገንዘብዎ ወይም ንብረትዎ ተዘርፎ ያውቃል	0	1	99	
109. አንድን ፅንሰ-ሣሳብ እንዲቀበሉት በሌሎች ግሰሰቦች በተደጋጋሚ ተሰብከው ያውቃሉ	0	1	99	
110. ስመሸሽ ሲሉ ተደብቀው ያውቃሉ	0	1	99	
111. መታገት ወይም ታፍኖ መወሰድስ	0	1	99	
112. ከቤተሰብዎ አባላት ተገዶ የመሰደት አጋጣሚን ነበረብዎ	0	1	99	
113. ፊሳን ፈልገው እንዲቀብሩ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
114. ከሌሎች ሰዎች እንዲሰዩ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
115. ሌላ ሰው እንዲክድዎትና ሰሞት ወይም የማቀሰስ አደጋ እንዲያጋልጥዎት ተገዶ ያውቃል	0	1	99	
116. የሞተሰዎትን ሰው እንዲደቀብሩ ተከስክሰው ያውቃሉ	0	1	99	
117. የሙታንን ቅሬት ወይም መካነ-መቃብር እንዲያወድሙ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
118. በቤተሰብዎ አባል ወይም ጓደኛዎ ላይ አካላዊ ጉዳት እንዲያደርሱ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	

119. ዘመድ ወይም ኃደኛ ባልሆነ ሰውስ ሳይ አካላዊ ጉዳት እንዲያደርሱ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
120. የሴሳ ሰውን ንብረት ወይም ይዘታ እንዲያወድሙ ወይም እንዲያጠፉ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
121. የቤተሰብዎ አባል ወይም ኃደኛዎን እንዲከዱ ብሎም ሰሞት ወይም ስአካላዊ ጉዳት እንዲያጋልጡት ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
122. በሴሳ ሰውስ ሳይ (የቤተሰብዎ አባል ወይም ኃደኛዎ ያልሆነ ሰው) እንዲከዱ ብሎም ሰሞት ወይም ስአካላዊ ጉዳት እንዲያጋልጡት ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
123. በግጭት ወይም በረብሻ የትዳር አጋርዎ ተገድሎታል	0	1	99	
124. በግጭት ወይም በረብሻ ልጅዎን ተገድሎታል	0	1	99	
125. በግጭት ወይም በረብሻ ሴሳ የቤተሰብ አባል (ልጅ ወይም የትዳር ኃደኛ ያልሆነ) ተገድሎታል	0	1	99	
126. የትዳር ኃደኛዎ ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
127. ልጅዎት ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
128. ሴሳ የቤተሰብ አባል (ልጅ ወይም የትዳር ኃደኛ ያልሆነ) ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
129. በጦርነት ወይም በፍንዳታ የተነሳ የቤተሰብዎ አባል ወይም ኃደኛዎ ሳይ የደረሰ ከባድ የመቀሰስ አደጋ ነበር ወይ	0	1	99	
130. አንድ ግሰሰብ ጭንቅሳቱን ወይም ሴሳ አካሉን ሲደበደብ አይተው ያውቃሉ	0	1	99	
131. ሰው በግርፍት፡ፍሌክትሪክ ወዘተ በመሳሰሉት ስቃይ ሲደርስበት አይተው ያውቃሉ	0	1	99	
132. ከሳይ ከተዘረዘሩት አሰቃቂ ገጠመኞች በተጨማሪ በህይወት ዘመንዎ አጋጥሞዎት የሚያውቅ በጣም አስፈሪ ወይም ስህይወትዎ አስጊ ነገሮች ነበሩ ወይ	0	1	99	
ካሉ ----- ----- -----				

STRESSFUL EVENTS				
አስጨናቂ ገጠመኞችን በተመለከተ				
ቃስ መጠይቅ ሰሚደረገው ሁሉ የሚከተሉት ጥያቄዎች ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ስለ አጋጠሞት ሁኔታዎች ወይም ድርጊቶች መጠየቅ እጅምራሉ::				
	የስም	ሕፃ	ፈቃደኛ አይደሉም	
	0	1	99	
133. እርሶ ወይም ከቤተሰብ መሀል ሥራ ማጣት				
134. እርሶ ወይም እቤት ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰብ በጠና መታመም	0	1	99	
135. በገንዘብ እጥረት ምክንያት የሰት ተሰት አስፈላጊ ነገሮች አስመሳካት	0	1	99	
136. እርሶ ወይም እቤት ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰብ የገንዘብ እዳ ውስጥ መግባት	0	1	99	
137. ከሰው ጋር ተሰዳድቦ መጣሳት	0	1	99	
138. እርሶ ወይም ቤት መዘረፍ	0	1	99	
139. ድብድብ ውስጥ መግባት ወይም ሰው ሲደባደብ መመልከት	0	1	99	
140. ቤተሰብ ውስጥ ሞት መከሰት	0	1	99	
141. ህግ ከመጣስ የትያያዙ ችግሮች	0	1	99	
142. አድስ ቤት መግባት	0	1	99	
143. ሴቶች ያጋጠሙት አስጨናቂ ገጠመኞች	0	1	99	
Specify ማብራራያ-----				

ክፍል ረ: የድህረ-አሰቃቂ ገጠመኝ ምዕክቶች						
ሰዎች መጥፎ ነገሮች በህይወታቸው ከገጠሟቸው ወይም አሰቃቂ ነገሮችን ከተመሰከቱ የሚከተሉት የሰነ-ልዩና ችግር ምዕክቶች ሲታዩባቸው ይችላሉ። እያንዳንዱን ምዕክት በጥንቃቄ ካደመጡ በኋላ እነዝህ ምዕክቶች ላለፈው ሳምንት እርሶን ምን ያህል እንዳስጨነቁዎት ይጠቁሙ።						
	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
144. ባለፈው ሳምንት የአስፈሪ ነገሮች/ድርጊቶች ትውስታ መደጋገም እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
145. ባለፈው ሳምንት አሰቃቂ ድርጊት ደደገማል ብሎ ማሰብ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
146. ባለፈው ሳምንት ተደጋጋሚ የሆነ ቅዠት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
147. ባለፈው ሳምንት ከሰዎች የመነጨ ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
148. ባለፈው ሳምንት ስሜት ማጣት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
149. ባለፈው ሳምንት ሆድ-ባሻ መሆን፣ በቀሳቡ መከፋት ወይም መቆጣት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
150. ባለፈው ሳምንት ስነገሮች ትኩረት የመስጠት ችግር መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
151. ባለፈው ሳምንት እንቅፋት ማጣት ችግር መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
152. ባለፈው ሳምንት ሰዎች ይከታተሉኛል ብሎ መስጋት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
153. ባለፈው ሳምንት. ግልፍተኛ ወይም ነጭናጫ በመሆኖ ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
154. ባለፈው ሳምንት አሰቃቂ ድርጊቶችን ሲያስታውሱ የሚችሉ ነገሮችን /ድርጊቶችን/ ለመከላከል ይሞክሩ ነበር	1	2	3	4	99	
155. ባለፈው ሳምንት አሰቃቂ ድርጊቶችን መደም ሁኔታዎች ለማስታወስ አስመቻል ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
156. ባለፈው ሳምንት በሰብታዊ ክንዋኔዎች ላይ ብዙም ፍላጎት አለመሳየት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
157. ባለፈው ሳምንት የወደፊት ተስፋ ማጣት ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
158. ባለፈው ሳምንት መጥፎ ገጠመኝን ሲያስታውሱ የሚችሉ ሃሳቦች ወይም ስሜቶችን ለማስወገድ ሞክረው ነበር	1	2	3	4	99	
159. ባለፈው ሳምንት መጥፎ/ዘግናኙ ድርጊት ሲታወስዎ የሚያሳዩት መንፈሳዊና አካላዊ ሰውጥ መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
160. ባሰፈው ሳምንት ቀደም ከነበረዎ ችሎታ የቀነሰ መምሰል እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
161. ባሰፈው ሳምንት ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር ራስን በቀሳሱ የማሳመድ ችግር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
162. ባሰፈው ሳምንት የድካም ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
163. ባሰፈው ሳምንት የሰውነት ሕመም ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
164. ባሰፈው ሳምንት አካላዊ መታወክ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
165. ባሰፈው ሳምንት የማስታወስ ችሎታ መቀነስ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
166. ባሰፈው ሳምንት ቀደም ብሎ የሠራትን ሥራ ሲሳ ሰው እስኪነገረዎት ድረስ አስማስታወስ ምን ያህል አስቸግሮት ነበር	1	2	3	4	99	
167. ባሰፈው ሳምንት በነገሮች ላይ አትኩሮት ያሰመስጠት ችግር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
168. ባሰፈው ሳምንት ሁለት ስብዕና ኖሮዎት፡ አንዱ እርሶዎ የሚያደርገትን ይመስክታል/ ይከታተላል/ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
169. ባሰፈው ሳምንት የዕስታዊ ክንዋኔዎችን ማቀድ አስመቻል እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
170. ባሰፈው ሳምንት ስሆነው ነገር ሁሉ ራስዎን ይወቅሱ ነበር	1	2	3	4	99	
171. ባሰፈው ሳምንት ከመጥፎው አደጋ በመትረፍዎ የሚሰማዎ የፀፀት ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
172. ባሰፈው ሳምንት ተስፋ መቀረጥ ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
173. ባሰፈው ሳምንት በገጠመዎ አሰቃቂ ድርጊት የተነሳ የመሸማቀቅ/ማፈር ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
174. ባሰፈው ሳምንት የደረሰብዎትን ችግር ሰዎች አይረዱልኝም ብለው ማሰብ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
175. ሰዎች ይጠሉኛልን የሚል ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
176. ባሰፈው ሳምንት የሚተማመኑበት ወይም ሃሳብዎን የሚያካፍሉት ሰው ያሰዎ አይመስሉትም ነበር	1	2	3	4	99	
177. የሚያምናቸው ሰዎች የከዳዎት ይመስልዎታል	1	2	3	4	99	
178. ባሰፈው ሳምንት ባጋጠመዎ ነገር የተነሳ የበታችነት ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	


	በፍጹም	በመጠኑ	በክፍተኛ	በጣም ክፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
179. በሴቶች ሰዎች ያልታወቁ ምን ያህል ይመስሉት ነበር	1	2	3	4	99	
180. ሴቶችን ለማገዝ ብርታት የማጣት ስሜት	1	2	3	4	99	
181. ባለፈው ሳምንት መጥፎ ድርጊት/ቶች ስምን ሲደርሱብዎ እንደቻሉ ብዙ ጊዜ ማስላሰል	1	2	3	4	99	
181. በዘግናኝ ድርጊቶች ውስጥ ያሰፉ እርሶ ብቻ እንደሆኑ ማመን/ማሰብ	1	2	3	4	99	
182. ባለፈው ሳምንት የበቀሰኝንት ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል ተፈታትኛት ነበር .	1	2	3	4	99	

ክፍል ስ: የሚከተሉትን ክትባቶች ልጆዎት ተከትሏል	ክትባት ካርድ						
	የሰም	አዎ		የሰም	አዎ	አሳውቅም	
183. ልጆች ክትባት ተከትበዋል?							
የክትባቱ ካርድ አለዎት?							
184. ቢሲጂ: ፖሊዩ 0	0	1		0	1	88	
185. ዲፒቲ 1: ፖሊዩ 1	0	1		0	1	88	
186. ዲፒቲ 2: ፖሊዩ 2	0	1		0	1	88	
187. ዲፒቲ 3: ፖሊዩ 3	0	1		0	1	88	
188. የኮፍኝ ክትባት	0	1		0	1	88	

189. እዚ የሚታየው የሥዕላዊ መግለጫ መሰላሰል በእርሶ ቀበሌ ውስጥ ነዋሪዎችን እንደሚመስል ያስቡና. እሱን በተመሰክተ ጥያቄ እጠይቅጣለሁ።

ሥዕሉ መሰላሰል ጫፍ የሚያመለክተው በዚህ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ህብትም - ገንዘብና ቤት ያላቸውን ያመለክታል. መሰላሰሉ ሥር ደሞ በዚህ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ድሃ ወይንም ገንዘብና ቤት የሌላቸውን ሰዎችን ይመለከታል። ወደ መሰላሰሉ ጫፍ መቅረብ ወደ ገንዘብ ወይንም ቤት ያላቸው ሰዎችን መቅረብ ያመለክታል። ወደ መሰላሰሉ ሥር መቅረብ ወደ ደሞ ድሃነት ወይንም ገንዘብና ቤት የሌላቸውን ሰዎችን መቅረብን ያመለክታል።

ባሁኑ ጊዜ የሕወት ደረጃ በቀበሌዎት ካሉ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ብሰው የሚያስቡትን የሥዕሉ መሰላሰል ደረጃ ላይ በ X ያስምሩበት ። ቁጥሩን በወረቀቱ ያስፍሩበት



የተሰደዩ የምርጫ ሙከራዎችን በተመለከተ፡፡ DISCRETE CHOICE EXPERIMENT

አሁን ስምንት ካርዶች አሳድታለሁ፡፡ እያንዳንዱ ካርድ ስለ ሁለት ጤና ጣቢያ የሚገልጽ ነው፡፡ አሁን በጤና ቢታመሙ ብለው ያስቡና የትኛው የጤና ጣቢያ ውስጥ ቢታከሙ እንደሚመርጡ ይንገሩ፡፡ ሁለቱንም ጤና ጣቢያ አስመጠቀም ምርጫ አሱት፡፡ በነዚህ ጥያቄዎች ላይ ትክክል ወይም የተሳሳተ መልስ የሰምዎት፡፡ ከነዚህ ጥያቄዎች ማወቅ የምንፈልገው ምን ያህል ጤና ጣቢያ ውስጥ መታክም አስፈላጊ ነው ብለው የሚያምኑበትን ነገሮች ሰማይት ነው፡፡

ሁለቱንም ጤና ጣቢያ አስመጠቀም ምርጫ አሱት፡፡ በዚህ ጥያቄ ላይ ትክክል ወይም የተሳሳተ መልስ የሰምዎት፡፡ ከነዚህ ጥያቄዎች ማወቅ የምንፈልገው ምን ያህል ጤና ጣቢያ ውስጥ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑበትን ነገሮች ሰማይት ነው፡፡

	ጤና ጣቢያ (ሀ)	ጤና ጣቢያ (ለ)	ወደ ሁሉም አስሂድም	ፍቃድና አደደሰሁም
ካርድ1	1	2	3	99
ካርድ2	1	2	3	99
ካርድ3	1	2	3	99
ካርድ4	1	2	3	99
ካርድ5	1	2	3	99
ካርድ6	1	2	3	99
ካርድ7	1	2	3	99
ካርድ8	1	2	3	99

ስኢንተርቭው ስምደደርገው ሰው፡፡ የተጠቀሙትን የካርድ አይነቱን ቁጥር ያስምሩበት 1 2 3 4 5
 INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE THE VERSION NUMBER USED: 1. 2. 3. 4. 5

መጠነሰብ				
ሀፃን	ክብደት		ቁመት/ርዝመት/	
እናት	ክብደት		ቁመት	

አመሰግናለሁ!!